

የሥራ አጥነት መድን (UI)

የሥራ አጥነት መድን (UI) ምንድን ነው?

የሥራ አጥነት መድን (UI) ያለእርስዎ ጥፋት ሥራዎን ሲያጡ ወይም የሥራ ሰዓትዎ ሲቀንስብዎ በየሳምንቱ የሚከፈል የገንዘብ ድጎማ ነው። በየሳምንቱ ከ \$50 እስከ \$444 ማግኘት ይችላሉ (ይህም እየሠሩ በነበረበት ወቅት ያገኙት ከነበረው አማካኝ ሳምንታዊ ገቢ ግማሽ ያህል ነው)። የሥራ አጥነት መድንን (UI) ለ 26 ሳምንታት ማግኘት ይችላሉ (በትርፍ ሰዓት/በፓርት ታይም እየሠሩ ከሆነ እንዳንዴ ከዚያ ለበለጠ ጊዜ ሊረዝም ይችላል)።

የሥራ አጥነት መድን (UI) ማግኘት እችላለሁን?

በዲ.ሲ. (DC) ውስጥ የሥራ አጥነት መድን ለማግኘት የሚከተሉት ነጥቦች በሙሉ መሟላት አለባቸው፡-

- በዲ.ሲ. (DC) ውስጥ የሥራ አጥነት መድን ለማግኘት የሚከተሉት ነጥቦች በሙሉ መሟላት አለባቸው፡-
- በዲ.ሲ. (DC) ውስጥ የሠሩ መሆን አለብዎት። በዲ.ሲ. ውስጥ መኖር ግን አይጠበቅብዎትም።
- ሥራዎን ከማጣትዎ በፊት በቂ ገንዘብ ያገኙ መሆን አለበት (ብዙውን ጊዜ ባለፈው አንድ ዓመት ገደማ ቢያንስ \$1,950 እና በአንድ ሩብ ዓመት ውስጥ ቢያንስ \$1,300 ያህል ያገኙ መሆን አለበት)። በ unemployment.dc.gov ላይ የበለጠ ይረዱ።
- ለአሠሪ የሠሩ መሆን አለብዎት። ግል ሥራ የሚተዳደሩ ወይም ራሳቸውን ችለው በውል (ኮንትራት) የሚሠሩ ከሆኑ የሥራ አጥነት መድን ማግኘት አይችሉም።
- ሥራዎን ያጡት ወይም የለቀቁት ከጥቅማጥቅሙ የማያሳጣዎት በሆነ ምክንያት መሆን አለበት። ከዚህ በታች ያለውን ማብራሪያ ይመልከቱ
- በአካል ለመሥራት ብቁ እና ለሥራ ዝግጁ መሆን አለብዎት።

ምን ዓይነት ሥራ ማጣት ከጥቅማጥቅሙ ውጪ ያደርገኛል?

ከሥራ መሰናበት (ማባረር) በ "ሥነ-ምግባር ጉድለት" (misconduct) ምክንያት ከተባረሩ፣ ሙሉውን የሥራ አጥነት መድን ጥቅማጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ። የሰነ-ምግባር ጉድለት ማለት በሥራ ቦታ የተሳሳተ ነገር እያደረጉ እንደሆነ እያወቁ ሆነ ብለው ማድረግ ማለት ነው።

ሥራ በገዛ ፈቃድ መልቀቅ በአጠቃላይ፣ ሥራዎን በገዛ ፈቃድዎ ከለቀቁ "በቂ ምክንያት" ከሌለዎት በስተቀር ጥቅማጥቅሙን ማግኘት አይችሉም።

"በቂ ምክንያት" ማለት፡- ከሥራዎ ጋር የተያያዘ ለመልቀቅ የሚያስገድድ በጣም አሳማኝ ምክንያት ነው (ለምሳሌ፡ ደህንነቱ ያልተጠበቀ የሥራ አካባቢ፣ መድልዎ፣ ለትዳር አጋር ሥራ ሲባል መዛወር፣ የታመመን ወይም አካል ጉዳተኛ የቤተሰብ አባልን የመንከባከብ አስፈላጊነት፣ ወይም ሥራዎ የእርስዎን ሕመም ወይም አካል ጉዳተኝነት ያባባሰው ከሆነ—ይህም ሥራ ከመልቀቅዎ በፊት ለአሠሪዎ የሐኪም ማስታወሻ እስካቀረቡ ድረስ ነው)።

እንግሊዘኛ ቋንቋ በሚገባ መናገር የማልችል ብሆንም ማመልከት እችላለሁ?

አዎ። ህጉ የሚለው በእርስዎ ቋንቋ መንግስት ሊያስተናግድዎት እንደሚገባ ነው። ለኤጄንሲው በእርስዎ ቋንቋ ድጋፍ ማግኘት እንደሚፈልጉ ይናገሩ።

እኔ የዩ.ኤስ. ዜጋ አይደለሁም። የሥራ አጥነት መድን (UI) ማግኘት እችላለሁን?

አዎ፣ በአሜሪካ ውስጥ ለመሥራት የሚያስችል ሕጋዊ ፈቃድ እስካለዎት ድረስ ማግኘት ይችላሉ። በሚያመልከቱበት ጊዜ የሥራ ፈቃድ ማረጋገጫዎን ይዘው ይቅረቡ።

የሥራ ፈቃድ ከሌለዎት ወይም ሕጋዊ የመኖሪያ ሰነድ የሌለዎት (undocumented) ከሆኑ ጥቅማጥቅሙን ማግኘት አይችሉም።

ለሥራ አጥነት መድን (UI) እንዴት ነው የማመለከትዎ?

የዲ.ሲ. የሥራ የቅጥር አገልግሎቶች መምሪያ (DC Department of Employment Services - DOES) በይነመረብ ድረ-ገጽ dcnetworks.org ላይ ማመልከት ይችላሉ።

ለማመልከት የተቀመጠ የጊዜ ገደብ አለ?

የለም፤ ምንም ዓይነት በይፋ የተቀመጠ የጊዜ ገደብ የለም። ሆኖም ግን፣ ሥራ ካጡ በኋላ ለማመልከት በጣም ካረፈዱ ያገኙት የነበረው ደመወዝ "ጊዜው ማለፍ" ይጀምራል።

ስለዚህ ሥራዎን ካጡ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ለሥራ አጥነት መድን ማመልከት ይመረጣል። ጥቅማጥቅሞችን የሚያገኙት ለሥራ አጥነት መድን ካመለከቱበት ቀን ጀምሮ እንጂ የመጨረሻው የሥራ ቀንዎን መሠረት በማድረግ አይደለም።

ጥቅማጥቅሜ መከፈል እስኪጀምር ምን ያህል ጊዜ ይፈጅል?

DOES ካመለከቱበት ቀን ጀምሮ ባሉት ሦስት ሳምንታት ውስጥ ምላሽ ለመስጠት ይሞክራል። ከአራት ሳምንታት ወይም ከዚያ በላይ ለሚሆን ጊዜ ከ DOES ምንም ዓይነት ደብዳቤ፣ የስልክ ጥሪ ወይም ኢሜይል (የስፓም/አላስፈላጊ መልዕክት ፎልደርዎንም ጭምር ያረጋግጡ) ካልደረሰዎት፣ በስልክ ቁጥር (202) 724-7000 ላይ በመደወል DOES ን ያነጋግሩ።

ለሥራ አጥነት መድን ብቁ ሆኜ ከተገኘሁ በኋላ ምን ይከሰታል?

በየሳምንቱ የሳምንታዊ የጥያቄ ካርድ (Weekly Claim Card) በበይነመረብ፣ በስልክ ወይም በፖስታ (በፖስታ መላክ አይመከርም) ማቅረብ አለብዎት። በእነዚህ ካርዶች ላይ የሚከተሉትን ማረጋገጥ አለብዎት፦

- በአካል ለመሥራት ብቁ እና ለሥራ ዝግጁ መሆንዎን፤ እና
- በንቃት ሥራ እየፈለጉ መሆንዎን (በሳምንት ቢያንስ ሁለት ጊዜ) እና የሚቀርብልዎትን ሥራ ለመቀበል ፈቃደኛ መሆንዎን።

የጥያቄ ካርዶችን ካልሞሉ ወይም ለመሥራት ዝግጁና ፈቃደኛ ካልሆኑ እንዲሁም ሥራ ካልፈለጉ፣ ጥቅማጥቅሙን ማግኘት አይችሉም።

የሥራ አጥነት መድን (UI) ከተከለከልኩስ?

ጥቅማጥቅሙ ከተከለከለ፣ የጥያቄ መርማሪው ውሳኔ (Claims Examiner Determination) ከተጻፈበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 ቀናት ውስጥ ከአስተዳደራዊ ሰሚ ችሎት ቢሮ (Office of Administrative Hearings - OAH) ጋር የሰሚ ችሎት እንዲደረግልዎ መጠየቅ ይችላሉ (በጣም በቂ ምክንያት ካለዎት የጊዜ ገደቡ ሊራዘም ይችላል)።

ዚህ በየነመረብ ላይ ይግባኝ ማለት ይችላሉ፦ ecourt.oah.dc.gov/public-portal ። በኢሜይል፣ በአካል ቀርቦው ወይም በፖስታም ይግባኝ ማቅረብ ይቻላል። ለእነዚህ ዘዴዎች ሦስት ቅደም ተከተሎች አሉ፦

ቅደም ተከተል 1፡ የይግባኝ ፎርምን ያግኙ

ፎርሙን በበይነመረብ በ oah.dc.gov/publication/unemployment-benefits-appeal-form ማግኘት ወይም ለ OAH በስልክ ቁጥር (202) 442-9094 በመደወል ማግኘት ይችላሉ።

ቅደም ተከተል 2፡ የይግባኝ መጠየቂያ ቅጹን ይሙሉ።

ቅደም ተከተል 3፡ ፎርሙን ከሚከተሉት መንገዶች በአንዱ ያስገቡ፦

- ☒ በሚከተለው አድራሻ **ኢሜይል** ያልኩ፦ oah.filing@dc.gov.
- ☒ **በአካል** ወደ አስተዳደራዊ ሰሚ ችሎት ቢሮ ይዘው ይምጡ፦ 441 Fourth Street NW, Suite 450N, Washington, DC 20001 የፎርሙን ቅጂ ለራስዎ አስቀምጠው ይያዙ
- ☒ በኢሜይል ወይም በአካል ማቅረብ ይመረጣል፤ ነገር ግን ፎርሙን ከላይ በተጠቀሰው አድራሻ **በፖስታ** መላክም ይችላሉ።

የይግባኝ ሁኔታዎን ለመከታተል ለ OAH በ (202) 442-9094 መደወል ይችላሉ።